

የሞንትራል ክስ መግለጫ

ነሐሴ 23 ቀን 1947 በሞንትራል ክስ ውስጥ በተደረገው ስብሰባ፣ የዓለም ንቅናቄ ለዓለም ፌዴራል መንግሥት የዓለም የፖለቲካ ፌዴራሊዝም ሚና እንደ ፖለቲካዊ ሀሳብ እንዲሆን መግለጫ ጠቀሟል።

የመጀመሪያው ምንጭ ፡ https://www.cvce.eu/obj/the_montreux_declaration_23_august_1947-en-adv279f7-80a4-4855-9215-48a5184328aa.html

እኛ የዓለም ፌዴራሊስቶች በሞንትራል ክስ በመጀመሪያው የዓለም አቀፍ ምክር ቤት ስብሰባ “የዓለም ንቅናቄ ለዓለም ፌዴራል መንግሥት” በሚል መሪ ቃል፣ የዓለም ሕዝብ በስራችን ውስጥ እንዲተባበሩ እና እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናቀርባለን። የሰው ልጅ ሌላ ዓለም አቀፍ ግጭት ሊተርፍ እንደማይችል እርግጠኞች ነን። ውጊያው ከተጠናቀቀ ሁለት ዓመታት አልፎ ፣ ሆኖም ግን አውሮፓ እና አስያ አሁንም በጦርነት ምክንያት ፍርስራሽ ውስጥ ይገኛሉ። የመልሶ ማቋቋም ሥራ ሊንቀሳቀስ አልቻለም ፣ ሕዝቡ በመጠለያ ፣ በምግብ እና በአለባበስ አጥረት ይሰቃያል ፣ ሃገራት እርስ በእርስ ለመጠፋፋት ሲዘጋጁ ንብረታቸውን ያባክናሉ። ሁለተኛው ሙከራ ሰላምን ለመጠበቅ በአለም አቀፍ ማህበር፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፣ አቅምም የለውም ፣ በጊዜው የጦርነትን መስፋፋት ለማስቆም ነበር የተቋቋመው። እኛ የዓለም

ፌዴራሊስቶች የዓለም የፌዴራል መንግሥት መመሥረቱ ለዘመናችን አሁኖዎ ችግር ወሳኝ መሆኑን አምናናል። ይህ አስኪፊታ ድረስ ሌሎች ጉዳዮች ሁሉ ፣ አገራዊም ይሁን ዓለም አቀፋዊ ባልተረጋጋ መልኩ ሳይፈቱ ይቀራሉ። በነጻ ድርጅት እና በታቀደ ኢኮኖሚ መካከል ፣ ወይም በካፒታሊዝም እና በኮሚኒዝም መካከል አይደለም ምርጫው ሚናርፈው ፣ ግን በፌዴራሊዝም እና በስልጣን ፖለቲካ መካከል ነው። ፌዴራሊዝም ብቻውን የሰውን ልጅ ህልውናውን ሊያረጋግጥ ይችላል።

እኛ የዓለም ፌዴራሊስቶች የሰው ልጅ አሁኑን ከጦርነት ለዘላለም ነፃ ማድረግ የሚችለው የዓለም የፌዴራል መንግሥት በማቋቋም ብቻ ነው። እንዲህ ዓይነት ፌዴራሊዝም በሚከተሉት መርሆዎች ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት፡-

1. ሁለንተናዊ አባልነት - የዓለም ፌዴራል መንግስት ለሁሉም ህዝብ እና ሀገራት ክፍት መሆን አለበት።
2. የሀገራት ብሔራዊ ሉዓላዊነት ወሰን ፣ እና ከዓለም ጉዳዮች ጋር ለሚዛመዱ ነገሮችን ወደ ዓለም የፌዴራል መንግሥት የሕግ አውጭ፣ አስፈፃሚ እና የፍትህ ኃይሎች ማስተላለፍ ።
3. በማንኛውም ወይም በየትኛውም ቦታ ፣ በግለሰብ ላይ የዓለም ሕግን በቀጥታ በሥራ ላይ ማዋል ፣ በዓለም የፌዴራል መንግሥት ስልጣን ስር - የሰው ልጅ መብቶችን ዋስትና ለማረጋገጥ እና የፌዴራሊዝም ደህንነት እና ቀጣይነት ጋር የሚቃረኑ ሙከራዎችን ለመገደብ ያገለግላል ።
4. የዓለም ፌዴራል መንግሥት እና የአባል አገራት ደህንነትን ማረጋገጥ የሚችሉ የአለም የበላይ ኃይሎችን መፍጠር፣ የአባል ሀገሮችን ተጥቅ ማስፈታት እስከ የውስጥ ፖሊሲ ድረጃ ለማስከበር ባልዘለለ በኩል በሚሆን በሚያስቸል አቅም ።
5. የአቶሚክ ልማት እና የሌሎች ሳይንሳዊ የጅምላ ጥፋት የሚችሉ ግኝቶች የዓለም የፌዴራል መንግሥት ባለቤትነት እና ቁጥጥር ስር ይወድቃሉ።
6. ከሀገራት ታክሶች በቀጥታ እና በተናጥል በቂ ገቢዎችን የማሰባሰብ ኃይል መፍጠር።

የአለም የፌዴራል መንግሥት እንዲሳካ የመጀመሪያውን አስተዋፅኦ የሚያደርጉ አካላት ማናቸውንም ምክንያታዊ ዘዴዎችን ለመጠቀም እንመክራለን ሌላ የዓለም ጦርነት ለመከላከል። በክልል እና በተግባራዊ ደረጃዎች የእንቅስቃሴዎች ውህደት አቀራረብ ከአውነተኛው የፌዴራል ርዕዮተ ጋር የሚስማማ ነው ብለን እናስባለን። የክልል ፌዴራሊዝም መመስረት - በራሳቸው ፍፃሜ አስከፊ ሆኑ ድረስ

ወይንም ወደ ብሎኮች የመሸጋገር አደጋ አስከፊ ድረስ ለፌዴራል መንግስት ውጤታማ አሠራር አስተዋፅኦ ማድረግ እና ማበርከት ይችላል። በተመሳሳይ ፣ ሁሉንም የሚመለከት የቴክኒክ ፣ የሳይንስ እና የባህላዊ ችግሮች መፍትሄ የዓለም ሕዝቦች ፣ የልዩ ባለሙያ አካላትን በማቋቋም ቀላል ይሆናሉ። እነዚህን መርሆዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚከተሉትን የድርጊት መስመሮች እንመክራለን፡-

1. የዓለም ሕዝቦች ንቅናቄ በመንግስታቸው እና በሕግ አውጭው ላይ ጫና በመፍጠር የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ወደ የዓለምን የፌዴራል መንግስት መቀየር ፣ ቻርተሩን በማሻሻል በአቅም እና በሃብት ማጠናከር እና ማበርታት።
2. ይፋ ያልሆነ እና የተቀናጀ እርምጃ - በተለይም የዓለም አቀፋዊ ስብሰባ ምክር ቤት ዝግጅት ፣ ይህም ዕቅድ እና ዝግጅት የንቅናቄው ምክር ቤት ከተለያዩ አገሮች የፓርላማ ቡድኖች እና የፌዴራሊዝም እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚቋቋም ይሆናል። ይህ ስብሰባ ከተደራጁ ዓለም አቀፍ ቡድኖች ጋር በመተባበር ፣ እ.ኤ.አ ከ1950 ባልፎ ጊዜ ውስጥ የዓለም የፌዴራል መንግሥት ሕግ መንግሥትን ለማርቀቅ መገናኘት ይኖርባቸዋል። ይህ ዕቅድ ለመፅደቅ ይቀርባል እናም ይህ የሚሆነው በመንግስታት እና ፓርላማዎች ለባላት ብቻ ሳይሆን ለአለም ህዝቦችም እንዲቀርብ መሆን አለበት ፣ የዓለምን የፌዴራል መንግሥት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲቋቋም የሚቻል ሁሉ ጥረት ይደረጋል።

የእነዚህን ሁለት የአቀራረብ ዘዴዎች ውጤቶች ሳንገመግም ፣ ድርጋታችንን በፍጥነት ማስፋት አለብን ለፌዴራሊስቱ ርዕዮተ ትግል የሚያቀርቡትን ማንኛውንም አዲስ ዕድሎች እንጠቀም ዘንድ። አንድ ነገር እርግጥ ነው ሁሉም ሕዝቦች በእዚህ ተጋድል ካልተሳተፉ ድረስ የዓለምን ፌዴራላዊ መንግሥት ማሳካት

ፈጽሞ አይቻልም።
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጊዜ ይገፋፋናል ያስገድዷልም እናም በዚህ ጊዜ መውደቅ የለብንም።